

ቁጽር OFALF-03.5/8/20
ቀን 01/03/2012

ለከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል

አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል

የ2011 በጀት ዓመት ሃሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል

በርዕሱ የተጠቀሰውን የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 6 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 11 ገጽ የሃሳብ መግለጫዎች እንዲሁም 23 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦችን የያዘ የሥራ አመራር ሪፖርት ከአባሪዎች ጋር በድምሩ 40 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላከን መሆኑን እንገልጻለን።



ከሰላምታ ጋር

[Handwritten signature]

ወርቅነሽ ከቤ

የፋይናንሻል አዲት ሥራ አስኪያጅ



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል**

**የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ
አዲት ሪፖርት**



**ህዳር /2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል የተመደበለትን የመደበኛና ካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡



የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።


ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑንና በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች መግለጫዎች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በማዕከሉ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ◀ የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◀ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◀ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ◀ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ◀ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ◀ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣



1. የወጪ ሂሳብ

1.1 በውል መሰረት ያልተከፈለ ክፍያ

የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ ሰኔ 2002 ክፍል 7 አንቀጽ 28 የመንግስት መ/ቤቶች የተለየ ሁኔታ ካላጋጠማቸው በስተቀር ከአቅራቢዎች ጋር የተደረጉ የውል ስምምነቶች በፍጥነት ተፈጻሚ እንዲሆኑ መደረግ እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡ መመሪያው ተግባራዊ መደረጉን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በማዕከሉ እና በሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ የ2011 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ተመራቂ ተማሪዎች መውጫ ዋና ፈተና እና ከፈተና ዝግጅት እስከ ውጤት ማሳወቅ ያለ ተግባራት ማስፈጸሚያ ክፍያ በተደረገው የውል ስምምነት ሰነድ መሰረት እስከ ሰኔ 30/2011 ብር 1,847,423.00 ክፍያ እንደሚፈጸም ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ በቀን 6/9/2011 በባንክ የወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 051314 በሂሳብ መደብ 6251 ወጪ ሆኖ የተከፈለው ብር 1,867,250.37 ሲሆን በውሉ ላይ ከተገለጸው በተጨማሪ በመብለጥ ብር 19,827.37 ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

1.2 በብልጫ የተከፈለ የውሎ አበል

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ሰኔ/2004 ዓ.ም ባስተላለፈው የመንግስት ሠራተኞች የአገር ውስጥ የቀን ውሎ አበል ክፍያ አፈጻጸም መመሪያ ክፍል ሁለት አንቀጽ 5 ተራ ቁጥር 1 ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ ከመደበኛ የሥራ ቦታው ውጭ ወደ ሌላ የሥራ ቦታ ለሥራ ጉዳይ ሄዶ ዕለቱን መመለስ ካልቻለ በስራ ተሰማርቶ ቁርስ፣ ምሳ እና እራት በተመገበባቸው የክልላዊ ከተማ፣ የዞን ከተማ፣ የወረዳ ከተማና የከተማ አስተዳደሮች የተመደበውን የውሎ አበል ክፍያ እንደሚከፈለው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ ማዕከሉ በደብረዘይት የፀረ ኤች አይቪ ስልጠና የተሳተፉ 41 ሰራተኞች በ10/3/2011 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 051237 በሂሳብ መደብ 6231 የ5 ቀን የውሎ አበል ብር 29,886.00 ወጪ ሆኖ የተከፈለ ሲሆን መከፈል የነበረበት በመስክ የቆዩበት ቀናት ልክ ተሰልቶ የ3.35 ቀን የውሎ አበል ብር 20,104.80 በመሆኑ ልዩነት በመብለጥ ብር 9,781.20 ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡



1.3 ከመመሪያ ውጭ ያለአግባብ የተከፈለ

በ2010 በጀት ዓመት በጀት ላይ ወጪን ለመቀነስ የተዘጋጀ የአዘገጃጀትና የአቀራረብ መመሪያ አንቀጽ 3 ቁጥር 17 ድጋፍና ስጦታን በተመለከተ ባለበጀት መ/ቤቶች ከዩኒቨርሲቲዎች ከክረምት ተከታታይ ተማሪዎች እና በዩኒቨርሲቲዎች ከሚማሩ አካል ጉዳተኞች በስተቀር ለማንኛውም ድርጅት ሆነ ግለሰብ የገንዘብ ድጋፍ ወይም ስጦታ መስጠት እንደማይችል ይገልጻል ፡፡ ይሁን እንጂ ማዕከሉ በቀን 02/01/2011 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 051170 በ2010 የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ የ12ኛ ክፍል ፈተና የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ስጦታ የሚሆን የላፕቶፕ መያዣ የቆዳ ቦርሳ ሽልማት መግዣ ብር 131,580.00 አላግባብ ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

1.4 ትክክለኛ የሂሳብ መደቡን ያልጠበቀ ወጪ

የፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ዓ.ም. በክፍል ሁለት አንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 4 ላይ የመንግስት መ/ቤቶች በበጀት አደረጃጀት ሥርዓት መሠረት የተፈቀደላቸው በጀትና የወጣው ወጪ በሚያሳይ መልኩ ተለይተው በተሰጡዋቸው የበጀት መለያ መደቦች ተጠቅመው የሂሳብ እንቅስቃሴያቸውን መመዝገብ እንዳለባቸው ይገልጻል ፡፡ ይሁን እንጂ መመሪያው ተግባራዊ መደረጉን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፦

- በሂሳብ መደብ 2211102 (ለአላቂ የቢሮ ዕቃዎች) መመዝገብ ሲገባው በሂሳብ መደብ 2211108 (ለሌሎች አቅርቦቶች) ተመዝግቦ የተገኘ ብር 86,929.88 እና
- በሂሳብ መደብ 2821103 (ለግለሰቦች ዕርዳና ስጦታ) መመዝገብ ሲገባው በሂሳብ መደብ 2211102 (ለአላቂ የቢሮ ዕቃዎች) ተመዝግቦ የተገኘ ብር 131,580.00

በድምሩ ብር 218,509.88 የሂሳብ መደቡን ሳይጠብቅ ምዝገባ የተከናወነ መሆኑ ታውቋል፡፡

2. ከበጀት በላይ የወጣ ሂሳብ

የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 30 ወይም ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በወጣው የፌዴራል መንግስት የገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 2 የበጀት ዝውውር ወይም የተጨማሪ በጀት ካልተፈቀደ በስተቀር በሂሳብ መደብ ተለይቶ ከተፈቀደው በጀት በላይ ወጪ መፈጸም እንደማይችል ተደንግጓል፡፡ይሁን እንጂ፦



- በሂሳብ መደብ 2211102 (ለአላቂ የቢሮ ዕቃዎች) ብር 17,069.31
- በሂሳብ መደብ 2211103 (ለህትመት) 23,000.00
- በሂሳብ መደብ 2211108 (ለሌሎች አቅርቦቶች) 136,919.78

በድምሩ ብር 176,989.09 ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ ሆኖ ክፍያ መፈጸሙ ታውቋል፡፡

3. መደበኛ ሚዛኑን ያልጠበቀ ሂሳብ

የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል 2 አንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 2 (ለ እና ሐ) እንዲሁም ተራ ቁጥር 6 (መ) መሠረት የእያንዳንዱ የሂሳብ መደብ እንቅስቃሴ በመደበኛ ሁኔታ የሚታወቅበትን ሚዛን ዴቢት/ክሬዲት ጠብቆ መያዝ እንዳለበት ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ የማዕከሉ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሲደረግ በሂሳብ መደብ 7111101 (የተጣራ ሀብት) ብር 13,247.66 ከመደበኛ የሂሳብ ሚዛን ውጪ በዴቢት የታየ መሆኑ ታውቋል፡፡

ከላይ ከተመለከተው ሁኔታ በስተቀር የከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል የሂሳብ ሪፖርቶች እስከ ሰኔ 30/2011 ዓ.ም ድረስ ያለውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት ትክክለኛውን ገጽታ ያሳያሉ፡፡

ሌሎች ጉዳዮች

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸውና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

4. ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት

4.1 ግኝት

የፌዴራል መንግስት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12 ተራ ቁጥር 1 ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛና የካፒታል በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል፡፡ ሆኖም ማዕከሉ በ2011 በጀት ዓመት ለየፕሮግራሞቹ የተመደበው የመደበኛና የካፒታል



በጀት ሂሳብ በአግባቡ ስራ ላይ ከዋለው ሂሳብ ጋር ሲነጻጸር በየፕሮግራሙ በተመለከቱት አንዳንድ የወጪ አርዕስቶች ከ10% በላይ፡-

ከመደበኛ በጀት

በ10901001 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት

• 2110000 (ሰብዓዊ ለሆኑ አገልግሎቶች)	ብር 13,700.00
• 2200000 (ለዕቃዎችና አገልግሎቶች)	675,530.70
• 2300000 ለቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች	<u>48,720.36</u>
	737,951.06

በ10901002 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት

• 2110000 (ሰብዓዊ ለሆኑ አገልግሎቶች)	193,611.71
• 2200000 (ለዕቃዎችና አገልግሎቶች)	<u>4,478,282.62</u>
	4,671,894.33

በ10901003 ፕሮግራም ከተደለደለው በጀት

• 2110000 (ሰብዓዊ ለሆኑ አገልግሎቶች)	173,957.69
• 2200000 (ለዕቃዎችና አገልግሎቶች)	613,835.60
• 2300000 ለቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች	<u>1,028,369.20</u>
	<u>1,816,162.49</u>

የመደበኛ በጀት ድምር

ብር 7,226,007.88

የካፒታል በጀት

• 2110000 (ሰብዓዊ ለሆኑ አገልግሎቶች)	74,000.00
• 2200000 (ለዕቃዎችና አገልግሎቶች)	<u>10,519,444.11</u>

የካፒታል በጀት ድምር

10,593,444.11

በድምሩ ብር 17,819,451.99 ከ10% በላይ ያልተሰራበት በጀት መኖሩ ታውቋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት

